

የተማሪ ምዝገባ

ሁሉም ተማሪዎች ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ከድስትሪክት የምዝገባ ቢሮዎች ([District Admissions Offices](#)) በአንዱ መመዝገብ አለባቸው። ከተመዘገቡ በኋላ፣ የተማሪ ትምህርት ቤትና ቀጣይ እርምጃዎችን በተመለከተ ለወላጆች መረጃ ይሰጣል። ትምህርት ከመጀመሩ በፊት የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት አማካሪዎች ጋር በመገናኘት ተገቢውን የትምህርት ክፍለ ጊዜ መወሰን አለባቸው።

መሰፈርቶች

የሚከተሉት መረጃዎች ለምዝገባ ያስፈልጋሉ፤

1/ 8. የነዋሪነት ማረጋገጫ

ቤት ካለዎት፣ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ያምጡ፤

***በአድራሻው መኖር እንዳለበዎት ይገንዘቡ።*

- ወቅታዊ የጋዝ ወይም የእሴክትሪክ ሒሳብ (የክፊያ) ደረሰኝ (ቅናሽ ወይም የመጨረሻ ማጠናቀቂያ አይሰጥም) - ወቅታዊ ወይም የመጨረሻ ብቻ
- ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ለተገዙት ቤቶች የመስተማመኛ/የማረጋገጫ ሰነድ
- የግዢ ስምምነት- ወደፊት የሚረከቡት ቤት ቀን ወይም የመዝገብ ቀን

የሚከራዩ ከሆነ፣ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ያምጡ፤

- ወቅታዊ የጋዝ ወይም የእሴክትሪክ የሒሳብ (የክፊያ) ደረሰኝ (የተቋረጠ ወይም የመጨረሻ ማጠናቀቂያ ያለው መሆን የለበትም) - ወቅታዊ ወይም የመጨረሻ ወር ብቻ
- ወቅታዊ፣ በፍርማ የተረጋገጠ የክራይ ውል/ስምምነት
- ከአክራይ የማረጋገጫ ደብዳቤ

በድስትሪክቱ ውስጥ ከቤተሰብ/ዘመድ ጋር የሚኖሩት ከሆነ፣ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን በሙሉ ያምጡ፤

1. ከዚህ ድረ ገጽ ውስጥ [Click here to view this form \(pdf\)](#)* ይደባልነት ማረጋገጫ ቅጽ ተሞልቶ በህጋዊ ፍርማ የተረጋገጠ
2. በአድራሻዎ የነዋሪነት ማረጋገጫ። (ይም፣ የባንክ መግለጫ፣ የእንሹራንስ መግለጫ፣ አዲስ የኮሎራዶ የመንጃ ፊቃድ ፣ የተቀበሉት ደብዳቤ፣ የመሳሰሉት በስምዎና በአድራሻዎ በግልጽ የተሰጠ ነገር)

- 3. አብረው የሚኖሩት ቤተሰብ/ዘመድ የነዋሪነት ማረጋገጫ የሚያመለክቱ እንደ ወቅታዊ የጋዝ/የእሌክትሪክ ክፊያ ደረሰኝ (ከላይ የተዘረዘሩትን ይመልከቱ)

2/8. የልደት ማስረጃ

- በእድሜ ወይም በክፍል ደረጃ ሳይወሰን፣ ይህ ለሁሉም ተማሪዎች ያስፈልጋል። የመዋእለ ሕጻናት ትምህርትን ለመከታተል ልጅዎ ከጥቅምት 1 በፊት 5 ዓመት መሆን፣ ወይም አንደኛ ክፍል ለመግባት ከጥቅምት 1 በፊት 6 ዓመት መሆን ያስፈልጋል።

3/8. የክትባት ሠነዶች (በክፍለ ግዛት ህግ መሰረት መሟላት አለበት፣ ከ ሐምሌ 1፣ 1997 ጀምሮ ሥራ ላይ የዋለ)

- የክትባት መስፈርቶችን ለማየት ከፈለጉ ይህንን ድረ ገጽ ይመልከቱ ([Click here to view the immunization requirements](#))

4/8. የቀድሞ ትምህርት ቤት (ቤቶች) ሙሉ አድራሻ

5/8. በፎቶ የተደገፈ የወላጅ መታወቂያ ካርድ

6/8. የቤተሰብ የመግቢያ ምዝገባ ቅጽ

ይህንን ቅጽ ለማየት ይህንን ድረ ገጽ ይመልከቱ ([Click here to view this form \(pdf\)*](#))

7/8. የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች መዘርዘርን ማየት ከፈለጉ፣ ይህንን ድረ ገጽ ይመልከቱ

([Click here to view this form \(pdf\)*](#))

8/8. የነጻ (ቅናሽ) ህክምና እርዳታ (Medicaid) መረጃ የመስጠት ስምምነት

[Click here to view this form \(pdf\)*](#)

የትምህርት ቤት አመዳደብ

የትምህርት ቤትዎ ምደባ የሚፈጸመው ቢድስትሪክት የምዝገባ ቢሮ ሆኖ፣ በመኖሪያ አድራሻዎ ክልል ላይ በመመርኮዝ የምዝገባ ቢሮውም ይለያያል። በየአድራሻዎቹ የሚገኙትን ትምህርት ቤቶች ለማወቅ ከፈለጉ ትምህርት ቤቶችን የሚጠቁም ይህንን ድረ ገጽ ይጠቀሙ ([Use our School Locator to determine the school assigned to a specific address](#)) ።

የትምህርት ቤት ምርጫ

የፍሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት የድስትሪክቱ ነዋሪ ተማሪዎች በሚፈልጉት የድስትሪክቱ ትምህርት ቤቶች/ፕሮግራሞች እንዲመዘገቡ ይፈቅዳል። በሌላ አባባል፣ ከመኖሪያ አድራሻዎ ክልል በመውጣት ልጅዎ በሌላ የፍሪ ክሪክ ትምህርት ቤት

ክልል እንዲመዘገብ ማመልከት ይችላሉ። ከመኖሪያ ክልል ውጪ ለሆኑት ትምህርት ቤቶች የተማሪ መጓጓዣዎችን ማዘጋጀት ይህንን አማራጭ የፈለጉ ወላጆች ኃላፊነት ይሆናል። ማመልከቻዎች ከህዳር 15፣ 2010 እስከ የካቲት 1፣ 2011፣ ከጠዋቱ ከ 7:30 ሰዓት ጀምሮ በሁሉም ትምህርት ቤቶችና በድስትሪክት መመዘገቢያ ቢሮዎች ይገኛል። ቅጾችን ከማስገባት በፊት በሙሉ መሞላታቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤ እንደዚሁም በድስትሪክቱ የሥራ ባልደረባ ቀንና ሰዓት በማመልከቻው ላይ ወዲያው በማጎተም መመታት አለበት። ለእያንዳንዱ ተማሪ አንድ የመመዘገቢያ ቅጽ የሚፈቀድ ሆኖ፣ በአንድ ቅጽ ላይ ሁለት አማራጭ ትምህርት ቤቶችን መሙላት ይቻላል፤ እንደዚህ ሲሆን ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ምርጫ ይጠበቃል። ማመልከቻዎች የሚጻፉበት ባለ-ት ክፍት ቦታዎች ላይ በመመሰረት ሲሆን፣ ቅድሚያ የሚሰጠው ለትምህርት ቤቱ ነባር ተማሪ ወንድም ወይም እህት እና በድስትሪክቱ የሰራተኞች ውል ፖሊሲ መሰረት ለድስትሪክቱ ሰራተኞች ልጆች ነው። ተማሪው/ዋን መቀበል አልያም አለመቀበል የሚገልጽ ደብዳቤ እስከ መጋቢት 15፣ 2011 ባለው ጊዜ ውስጥ ከትምህርት ቤቶች ለወላጆች ይላካል። ለበለጠ መረጃ፣ የድስትሪክቱ መመዘገቢያ ቢሮዎችን በስልክ ቁጥር 720-554-4550 ያነጋግሩ።

የመዋለ ሕጻናት ቀደም ብሎ ምዝገባ

ወላጆች ለመጪው ዓመት የትምህርት ዘመን ቀደም ብለው ዓመቱ ሳይገባ በያዝነው የትምህርት ዘመን ማብቂያ አካባቢ እንዲያስመዘገቡ እናበረታታሉን። ይህም የሚያስፈልጉንን የሰው ኃይል (አስተማሪዎችንና ረዳቶቻቸውን) አስቀድመን እንድንወስንና ወላጆችም አስቀድመው እንዲዘጋጁ አስፈላጊውን መረጃ ቀደም ብለን እንዲገባቸው ይረዳናል። እንደተለመደው፣ የመዋለ ሕጻናት ማጠቃለያ በየካቲትና በመጋቢት ወራት ውስጥ ለተወሰኑ ሳምንታት ይካሄዳሉ፤ የመዋለ ሕጻናት ማጠቃለያን የሚመለከቱ ውስን መረጃዎች በየዓመቱ በየካቲት ወር ይሰጣሉ። ለዝርዝር መረጃዎች የመመዘገቢያ ቢሮዎችን በስልክ ቁጥር 720-554-4550 ይደውሉ።

ለተጨማሪ መረጃ፣ ይህንን ድረ ገጽ ይመልከቱ ([Click here for additional information](#))

የድስትሪክቱ ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች ማመልከቻዎች

የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክቱ ነዋሪ ያልሆኑትን ሰዎች ማመልከቻ የሚቀበለው በድስትሪክቱ ፖሊሲ በተቀመጡት መመሪያዎች ላይ በመመሰረት ባለ-ት ክፍት ቦታዎች መሰረት ነው። ክፍት ቦታ ካለ የተማሪ መጓጓዣ የተማሪ ቤተሰብ ኃላፊነት ይሆናል። በየዓመቱ፣ ማመልከቻዎችን ከሚያዝያ 1 ጀምሮ ማግኘት የሚቻል ሲሆን፣ ከካህሴ 1 በፊት ሞልተው መመለስ ያስፈልጋል። የድስትሪክቱ ነዋሪ ያልሆኑ ተማሪዎች ማመልከቻ የሚጻፉበት ለአንድ ዓመት ሲሆን፣ በየዓመቱ መታደስ አለበት።

የኮሎራዶ የቤት ትምህርት

በሥራቸው ላለ-ት ልጆች ተገቢውን ትምህርትና ሥልጠና መምረጥ የወላጅ/የአሱዳጊ ዋነኛ መብትና ኃላፊነት ነው። የቤት ትምህርት ህጋዊ አማራጭ መሆኑ ይታወቃል። ለበለጠ መረጃ፣ ይህንን የቤት ትምህርት ድረ ገጽ ([Home-based Educational Programs for Children](#)) ይመልከቱ።

***ማስታወሻ፤ ማንኛውንም 'pdf' የሚባል መሲብ ('link') ለማንበብ 'Adobe Acrobat Reader' የሚባለው የኮምፕዩተር ፕሮግራም ያስፈልጋል።**

ነጻ የኮምፕዩተር ፕሮግራሙን ማግኘት ከፈለጉ፣ ይህንን ድረ ገጽ ይመልከቱ፣ ([click here](#)) ።